

Amharic አማርኛ

# የ2021 ዓ.ም VCE ጽሁፋዊ ፈተናዎችን ላጠናቀቁ ተማሪዎች መመሪያ

በ [2021 VCE Exams Navigator](#) ውስጥ የተካተተን ከ VCE ጽሁፋዊ ፈተናዎች ጋር በተዛመደ ምክር በሚከተለው መረጃ ላይ ማንበብ አለብዎት። እባክዎ ከ [VCE ውጭ ግምገማዎች ተቀባይነት ያገኘ ቆሳቁስና መሳሪያ፤ ከVCAA ደንቦች የ2021 VCE ፈተና ጊዜ ሰንጠረዥ እና ለየት ካለ አቀራረብ ስጦታ ጋር በተዛመደ ክፍል ላይ ትኩረት ማድረግ።](#)

ይህ መረጃ ወደ ተማሪዎች በሚላኩበት ጊዜ ቤተሰቦች/ ተንከባካቢዎችም አሰራር ሂደቱን እንዲያውቁት ያደርጋል ይህም በኮቪድ-19 (COVIDSafe፣ አካባቢ ላይ ግምገማ ስለመደረጉ ማረጋገጫ ይቀመጣል። .

ለመጨረሻ VCE ውጤቶች ለመወሰን የ VCE ጽሁፋዊ ፈተናዎች ጠቃሚ የሆነ ድርሻ እንደሚጫወት፤ በ COVID-19 ምክንያት ያለዎትን ማንኛውንም የ VCE ጽሁፋዊ ፈተናዎች ማጠናቀቅ ካልቻሉ ለፈተናን ውጤት ማስተየላለፊያ (Derived Examination Score (DES) እንዲካሄድ ማመልከት ይችላሉ።

የ DES የሚሰላው ባለዎት መካከለኛ በሆነ የትምህርት ቤት ግምገማዎች፤ በጥናት ላይ ማንኛውም ሌላ የውጭ ግምገማዎች፤ ባገኙት አጠቃላይ ፈተና ግኝት (General Achievement Test (GAT)) ውጤት እና ትምህርት ቤትዎ ባቀረበው በተለያዩ ጥሬ መረጃ መሰረት በማድረግ ነው።

በአግባብ ያለውና ጠቃሚ የሆኑ ውጤቶችን ስለማግኘትዎ ለማረጋገጥ በ VCAA በኩል የአሰራር ሂደት ተቀምጧል።

ትምህርት ቤትዎ ለሚከተሉት ስለሚያቀርብልዎት ማረጋገጥ አለብዎት:

- የእርስዎን ግላዊ የተማሪ ፈጠና/የግምገማ ሰንጠረዥ ቅጂ ወረቀት ይህም ለእያንዳንዱ ፈተናዎ የሚወስዱበትን ቀን፤ ሰዓትና ቦታ ዝርዝር በተጨማሪም ጠቃሚ ከሆነ፤ ለእያንዳንዱ ፈተና የ DES ማመልከቻ የሚያስገቡበትን የመጨረሻ ቀን ዝርዝር ይሆናል።
- ለየት ላለ ፈተና እንዲቀናጅ በ VCAA ተቀባይነት ሲያገኝ ለእያንዳንዱ ፈተና ያለዎትን ለየት ያለ ፈተና ቅንጅት ምክር ወረቀት ቅጂውን ማቅረብ ይሆናል።

## ለVCE ጽሁፋዊ ፈተና COVIDSafe ለማስቀመጥ ምን እርምጃ ይወስዳል?

VCE ስሁፋዊ ፈተና የሚካሄደው በትምህርት ቤትዎ ወይም በእርስዎ ትምህርት አቅራቢ በኩል በተቀናጀ መገልገያ ቦታ ላይ ይሆናል። ሁሉም የቪኪክቶሪያ ትምህርት ቤቶችና ሌላ ክፍተኛ ደረጃ ትምህርት አቅራቢዎች የCOVIDSafe እቅድ ማስቀመጥ አለባቸው።

የፈተና መውሰጃ አካባቢዎች ለተማሪዎች ደህንነት መጠበቅ ለማረጋገጥ የ COVIDSafe፤ ተቆጣጣሪዎች እና የትምህርት ቤት ሰዎች እንዲገኙ የተለያዩ ደህንነት አወሳሰድ እርምጃዎች በጤና ጥበቃ መምሪያ(Department of Health) ተቀባይነት ያገኘ ይቀመጣል። በነዚህ የደህንነት ጥበቃ እርምጃዎች የሚካተቱት:

- በሚደርሱበት ጊዜ የምዝገባ ሂደት;
- ለአካል እርቀት አስፈላጊነት፤ የመጠን አቅምን መጠበቅ ይህም አንድ ተማሪ በየ 4 ሰዓት ሜትር ክልል እንዲሟላ በሚረዳ መንገድ መገልገያ ቢታን ማቀናጀት፤ እና
- ከፈተና በፊትና በኋላ ጠረጴዛ/ደስክና ወንበሮችን፤ እንዲሁም በቀን ውስጥ በተደጋጋሚ ሌላ በከፍተኛ የሚነኩ ስፍራዎችን በጸረ-ነብሳት ማጽዳት ነው።

## በ COVIDSafe ለመሆን ምን ማድረግ አለብኝ?

### ማድረግ ያለብዎት:

- ለርስዎ አፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ማጥለቅ፤ በአሁን ጊዜ በቪኪክቶሪያ ትምህርት ቤቶች የቀረበን መመሪያ መከተል፤ በጤና ወይም አካል ጉዳተኛ በመሆን ምክንያት ነጻ ካልሆኑ በስተቀር ተግባራዊ ማድረግ። የፊት መሸፈኛ ጭምብልዎን ሁልጊዜ መያዝ አለብዎት፤ ይህም በፈተና ቦታ በሚሆኑበትና ከዚያ በሚወጡበት ጊዜን ያካተተ።
- በተደጋጋሚ የእጅ ንጽህና/ሃይጂን ማካሄድ፤ ይህም ወደ መገልገያ ቦታ በሚገቡበት እና በሚወጡበት ጊዜን ያካተተ፤ እንዲሁም

- የአካል እርቀትን መጠበቅ፤ ሁልጊዜ ከሌሎች ሰዎች ቢያንስ 1.5 ሜትር መራራቅ ነው።

**በቀላሉ ለCOVID-19 ሊያጋልጠኝ የሚችል አካል ጉዳት፤ ህመም ወይም ሌላ ሁኔታዎች ካሉብኝስ ምን ማድረግ አለብኝ?**

በ COVID-19 በጣም እንዲታመሙ ለሚያስችል የአካል ጉዳት፤ ህመም ወይም ሌላ ሁኔታ ካሉብዎት፤ ከትምህርት ቤት ጋር ሆኖ ስለ ማንኛውም ለየት ያለ ፈተና ቅንጅት መነጋገር አለብዎት። ይህም በትምህርት ቤቱ ውስጥ ለብቻዎ ከአግባብ ባለው የጤና ደህንነት መቆጣጠሪያ ቦታ ላይ ሆነው ለርስዎ ጽሁፋዊ ፈተና(ዎች) ለመቀመጥ ያስችልዎት ይሆናል።

**ፈተናው ሳምንት ሲቀረው፤ ወይም ፈተና በሚሰጥበት ቀን ጤንነቴ ደህና ካልሆነኩ ምን ማድረግ አለብኝ?**

ጤንነትዎ ደህና ካልሆኑ ወይም ምንም እንኳን አነስተኛ መጠን ቢሆንም፤ ማንኛውም የCOVID-19 በሽታ ምልክቶች ካሉብዎት በተተናው ላይ መገኘት የለብዎም፤ በዚህ የሚካተት፡

- የማሽተት ወይም የጣእም ስሜትን መቅወየር ወይም ማጣት;
- ትኩሳት፤ ብርድ ብርድ ማለት ወይም ማላብ;
- መሳል፤ የጉሮሮ ህመም ወይም በአፍንጫ ፈሳሽ መወጣት;
- የትንፋሽ እጥረት፤ እና
- በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ እራስ ምታት፤ የጅምት ህመም፤ ማቅለሽለሽ፤ ማስታወክና ተቅማጥ የሚሆኑት እንደ የበሽያ ምልክት ሊቆጠር ይችላል።

ከነዚህ የሆነ በሽታ ምልክት ካሉብዎት፤ የበለጠ ምክር ለማግኘት ትምህርት ቤትዎን ማነጋገር። በተቻለ ፍጥነት ለCOVID-19 ምርመራ ማካሄድ እና የምርመራ ውጤቱ ነጻ እስኪሆን ድረስ እቤት መቆየት። የ VCE ተማሪዎች ቅድሚያ ስለሚሰጣቸው እናም በተቻለ ፍጥነት ውጤቱን ማግኘት እንዲቻል፤ የ VCE ተማሪ ስለመሆንዎ ለምርመራ የሚካሄድበት ቦታ ወይም ናሙና ለሚወስደው ሰው መናገር አለባቸው።

**ለበሽታ ምልክት COVID-19 ምርመራ ውጤት እየጠበቁ ከሆነ እቤትዎ መቆየት አለብዎት።**

በሚደርሱበት ጊዜ ማንኛውም የCOVID-19 በሽታ ምልክቶች የሚታይ ከሆነ ወይም በፈተናው ጊዜ ደህና ካልሆኑ፤ ለየት ባለ ቦታ ተገልለው እንዲቆዩ ይጠየቃሉ፤ ከዚያም ለእርስዎ ወላጅ ወይም ተንከባካቢ ይደወልና እንዲወስድዎ ይደረጋል።

**በፈተና መስጫ ጊዜው የ COVID-19 በሽታ ምልክቶች ካሉብዎትን ደህና ካልሆኑ በርስዎ ፈተና ላይ መገኘት የለብዎትም።**

ምርመራ ማድረግ እንዳለብዎት እና የምርመራ ውጤቱን እስኪያገኙ ድረስ እቤት መቆየት አለብዎት። በፈተናዎት ላይ መገኘት ካልቻሉ፤ ለ DES ማመልከት ይፈቀድልዎታል።

በ VCE ጽሁፋዊ ፈተና ላይ በመገኘት፤ የCOVID-19 እንደሌሉብዎት እና ማንኛውም ተከታታይ ለሆነ የ COVID-19 በሽታ ምልክቶች እንደሌሉብዎት እንዳረጋገጡ ነው።

**በፈተና ላይ መገኘት የሌሉብኝ ሌሎች ሁኔታዎች ምንድን ናቸው?**

በፈተናው ቀን ደህና አለመሆን በተጨማሪም፤ በጽሁፋዊ ፈተና ላይ መገኘት የሌሉብዎት በምርመራ ውጤት COVID-19 ከተገኘብዎት ወይም ለምልክት COVID-19 ምርመራን ለማካሄድ እየጠበቁ ከሆነ ነው። በነዚህ ሁኔታዎች ላይ ለ DES ማመልከት ይፈቀድልዎታል።

**ቀደም ሲል በቅርበት ግንኙነት (Primary Close Contact (PCC) ያደረገ መሆኔ ከታወቀ ምን ይደረጋል?**

የጤና ጥበቃ መምሪያ (Department of Health) እንዳሳወቀው ቀደም ሲል በቅርበት ግንኙነት (Primary Close Contact) ላደረጉ ተማሪዎች በትምህርት ቤታቸው ውስጥ በተመደበ ክፍል ላይ ሆነው ጽሁፋዊ ፈተና መውሰድ እንደሚችሉ ነው።

ቀደም ሲል በቅርበት ግንኙነት (Primary Close Contact) ስለማድረግዎ ከታወቀ በጤና ጥበቃ መምሪያ (Department of Health) የሚሰጠውን መመሪያዎች መከተል እንዳለብዎት ቅንጅት ላይ መከተል ያለብዎትን እንደተረዳዎት ለማረጋገጥ የርስዎ ትምህርት ቤት ያነጋርዎታል፤ በዚህ የሚከተሉት፡

- ተገልሎ መቆየትና ሙሉ በሙሉ ክትባቱን ቢወስዱም ባይወስዱም የCOVID-19 ምርመራ ማካሄድ አስፈላጊነት፡ እና
- በየቀኑ ለሚያካሂዱት የጽሁፋዊ ፈተናዎች ለጉዞና ጤና ደህንነት አስፈላጊነት ይሆናል።

**በ COVID-19 ምክንያት የDES ማመልከቻ ለማቅረብ ምን ዓይነት ማስረጃ ያስፈልገኛል ?**

በ COVID-19 ምክንያት ለፈተና ማጠናቀቅ ካገትዎ ወይም ባለዎት ችሎታ አቅም ላይ ችግር ከፈጠረ ለ DES ማመልከት ይፈቀድልዎታል።



ስለ ጤና ጥበቃ የበለጠ ምክር ማነጋገር የሚቻለው ለ 24-ሰዓት COVID-19 ሆትላይን መስመር በስልክ 1800 675 398 መደወል ወይም ለርስዎ አጠቃላይ ህኪም/GP በጤና ጥበቃ መምሪያ/Department of Health ድረገጽ: <https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-coronavirus-covid-19> ላይ መግባት።